



# ጋዜጣዊ መግለጫ

የአሜሪካ ኤምባሲ

አዲስ አበባ፤

2017/06

For further information, call 011-130-7033  
<http://ethiopia.usembassy.gov>

## በአሜሪካ አለም አቀፍ የልማት ድርጅትና በአለም የምግብ ድርጅት ድጋፍ ከኤች አይ ቪ/ኤድስ ጋር የሚኖሩ ሰዎች የስነ-ምግብ ደረጃ ተሻሽሏል

አዲስ አበባ፤ መጋቢት 20፤2009 ዓ.ም:- የአሜሪካ ዓለም አቀፍ የልማት ድርጅትና የተባበሩት መንግሥታት የአለም ምግብ ድርጅት፤ በአሜሪካ መንግሥት የገንዘብ ድጋፍ ተግባራዊ የሆነው የከተማ የኤች አይ ቪ ስነ-ምግብ እና የምግብ ዋስትና መርህ ግብር በስኬት መጠናቀቅን ዛሬ አብስረዋል።

መርህ ግብር ባለፉት አምስት አመታት ከኤች አይ ቪ ጋር የሚኖሩ ሰዎችን የስነ-ምግብ፤ የገንዘብ አቅምና የምግብ ዋስትና በእጅጉ አሻሽሏል። በተጨማሪም፤ የምግብ እጥረት ያለባቸው ወላጅ አልባ እና ተጋላጭ የሆኑ ህጻናትን የትምህርት ተሳትፎ ከ80 ወደ 97 በመቶ ከፍ ያደረገ ሲሆን፤ ነፍስ ጡር እና የሚያጠቡ እናቶች ኤች አይ ቪ ኤድስ ከእናት ወደ ልጅ እንዳይተላለፍ የሚያደርጉ አገልግሎቶች ላይ ያላቸውን ተሳትፎም ከፍ አድርጓል።

መርህ ግብር በስነ-ምግብ እና የምግብ ዋስትና ሥራዎች አማካይነት 625,000 ሰዎችን ተጠቃሚ ከማድረጉም በላይ፤ ከኤች አይ ቪ ጋር ለሚኖሩ ከ260,000 ሰዎች በላይ በምግብ ኩፖኖች የምግብ እርዳታ እንዲያገኙ አድርጓል። በመርህ ግብር የአባላቱን የሥራ እንቅስቃሴ ያስፋፉ 1,200 የመንደር የቁጠባ እና ገንዘብ አበዳሪ ማህበሮችም ተደራጅተዋል። በዚህም 130,000 የምግብ ዋስትናቸውን ያላረጋገጡ ከኤች አይ ቪ ጋር የሚኖሩ ሰዎች ቤተሰብ አባላት ገቢያቸውን እና የስነ-ምግብ ደረጃቸውን አሻሽለዋል።

ይህ በአሜሪካ መንግሥት የፕሬዚደንቱ አስቸኳይ ዕቅድ ለኤድስ ድጋፍ (PEPFAR) አማካይነት ከ900 ሚሊዮን ብር በላይ (42 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር) የገንዘብ ድጋፍ፤ በአለም የምግብ ድርጅት አማካይነት በኢትዮጵያ ለኤች አይ ቪ ኤድስ መርህ ግብር የተሰጠ በዓይነቱ ቀዳሚና ብቸኛው እርዳታ ነው።

“ይህ ታሪካዊ ዕርዳታ፤ ከኤች አይ ቪ ጋር የሚኖሩ ሰዎችን የጤና ሁኔታ ከማሻሻሉም በላይ የኢኮኖሚ አቅማቸውን ለማሳደግ ረድቷል” ብለዋል ጆን አይሊፍ፤ በአለም የምግብ ድርጅት የኢትዮጵያ ተወካይ። “የተሻለ የኢኮኖሚ ደረጃ ኤች አይ ቪ በደማቸው ያለባቸው ሰዎች በማህበረሰቡ ውስጥ ያላቸውን ደረጃ ከፍ አድርጓል።”

በተጨማሪም፤ መርህ ግብር የኤች አይ ቪን ክፉ አዘራት እና የምግብ ዋስትና ችግርን በመስበር ከእናት ወደ ልጅ የኤች አይ ቪ ስርጭትን ሙሉ ለሙሉ ለመገታት ለታለመው ዓላማ ትልቅ አቅም ሆኗል። በመርህ ግብር የታቀፉ ከ11,800 በላይ ከኤች አይ ቪ ጋር የሚኖሩ የምግብ እጥረት ያለባቸው ነፍስ ጡር እናቶች መቶ በመቶ በጤና ተቋም የወለዱ ሲሆን፤ 99 በመቶ ከኤች አይ ቪ ነፃ የሆኑ ልጆችን ተገላግለዋል።

የአሜሪካ ዓለም አቀፍ የልማት ድርጅት የኢትዮጵያ ዳይሬክተር የሆኑት ሌስሊ ሪድ በአጽንዖት ሲናገሩ፤ “ከኤች አይ ቪ/ኤድስ ጋር የሚኖሩ ሰዎች የምግብ ዋስትናቸው ሲረጋገጥ፤ የህክምና ክትትላቸውን ባለማቋረጥ ጤናማ ህይወት ይመራሉ” ብለዋል።

መርህ ግብር በመላ ሀገሪቱ በሚገኙ 80 በከፍተኛ ሁኔታ ለኤች አይ ቪ/ኤድስ ተጋላጭ ናቸው ተብለው በተለዩ ከተማ ቀመስ ወረዳዎች፤ በአለም የምግብ ፕሮግራም፤ በክልል የጤና ቢሮዎች፤ በክልል የኤች አይ ቪ/ኤድስ መከላከልና መቆጣጠር ጽ/ቤቶች እና የጤና ጽ/ቤቶች በጋራ የተተገበረ ነው።

ከኤች አይ ቪ ጋር የሚኖሩ ወገኖችን የስነ-ምግብ እና የምግብ ዋስትና ፍላጎት በዘላቂነት ለማሟላት የሚያስችሉ ዘዴዎችን በሥራ ለማዋል ይረዳ ዘንድ መርህ ግብር ከክልል እና ፌዴራል መንግስታት ጋር በትብብር ሰርቷል። የጤናው ሥርዓት ከኤች አይ ቪ/ኤድስ ጋር ለሚኖሩ ሰዎች በተለምዶ የስነ-ምግብ ግምገማን፤ ምክርን እና ድጋፍን

በአንድነት ያጣመረ ሲሆን፤ አዲስ የተደራጀው የማህበረሰብ ጥበቃ ዘዴ ደግሞ በማህበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ድጋፎቹ ከኤች አይ ቪ ጋር ለሚኖሩ ሰዎች ቅድሚያ ይሰጣል። ከኤች አይ ቪ ጋር ለሚኖሩ ሰዎች የሚደረገውን የማህበራዊ ጥበቃ ለማጠናከር ከለጋሾች ተጨማሪ ድጋፍ ያስፈልጋል።